

ጋዜጣዊ መግለጫ

ብብሔራዊ ምርምር ካውንስል መዋቅር እና አሰራር ላይ የተደረገ ጥናት በአገር አቀፍ አውደ ጥናት ላይ ለውይይት ይቀርባል

**የካቲት 5 ቀን 2007ዓ.ም
ሳሬም ኢንተርናሽናል ሆቴል፣ አዲስ አበባ**

የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ ምርምሮችን ተገቢነትና ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲከናወኑ የሚያስችል ብብሔራዊ ምርምር ካውንስል የመዋቅርና የአሰራር ጥናት ውጤት የሚቀርብበት እና ግብረ መልሶች የሚሰበሰቡበት የአንድ ቀን አገር አቀፍ አውደ ጥናት አዘጋጅቷል። የአውደ ጥናቱ ዋና አላማ ብብሔራዊ ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ፈጠራ ካውንስል የተቋቋመውን ብሔራዊ የምርምር ካውንስል ድርጅታዊ መዋቅር እና አሰራር በስፋት ማጥናት ነው። አውደ ጥናቱ ሐሙስ የካቲት 5 ቀን 2007ዓ/ም ከ 2:30-11:30 ሰዓት በአዲስ አበባ ሳሬም ኢንተርናሽናል ሆቴል ይካሄዳል። በአውደ ጥናቱ ላይ ፖሊሲ አውጪዎች፣ አመራሮች፣ ተመራማሾች በምርምርና ቴክኖሎጂ ዝውውር ላይ የተሰማሩ ዋና ባለድርሻ አካላት ተወካዮች የተወጣጡ ከሙቶ በላይ ተሳታፊዎች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።

የጥናት ቡድኑ አባላት ከተለያዩ የዘርፍ የተወጣጡ የአካዳሚው መስራች ምሁራን ናቸው። ለጥናቱ ፖሊሲዎችን፣ ሪፖርቶችን፣ መመሪያዎችን እና ከርዕስ ጉዳዩ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ሰነዶች በስፋት የዳሰሱ ሲሆን የሌሎች አገሮች የምርምር ተቋማትን ተመክሮ ገምግመዋል። በተጨማሪም ቡድኑ በአገር ውስጥ ያለውን የምርምር ገፊ ገምግሟል።

በአውደ ጥናቱ ላይ የደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ የምርምር ተቋም ተወካይ የድርጅታቸውን ተመክሮ ያቀርባሉ፤ ከጀርመን የምርምር ተቋም የተወሰደ ትምህርትም በአውደ ጥናቱ ላይ ይቀርባል። የጥናት ቡድኑ አባላትም ጥናቱ ባካተታቸው የተለያዩ ሪዕሶች ዙሪያ የጥናቱን ውጤት ያቀርባሉ። ጥናቱ የሚቀርብባቸው አርዕስቶች የሚከተሉት ናቸው፡-

- የተቋሙ አላማ፣ ማንዴት እና የህግ ማዕቀፍ
- የተቋሙ ስትራቴጂያዊ አቅጣጫ፣ ብሔራዊ ስትራቴጂ ፕሮግራም
- የምርምር ፈንድ፣ የግምገማ ሒደት
- የሰው ኃይል እና የመሠረተ ልማት እድረት
- የብሔራዊ ምርምር የግብዓት አቅርቦት፣ መስተጋብር እና ትብብር

በአውደ ጥናቱ ላይ የቡድን ውይይቶች ተካሊዶ የጥናት ሪፖርቱ ከተሳታፊዎች በሚሰጡ ግብዓቶች ይዳብራል።

ጥናቱ አሁን በስራ ላይ ያለውን የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ካውንስል ለማጠናከር አስተዋፅኦ ከማድረግ በተጨማሪ ወደፊት በኢትዮጵያ ለሚቋቋመው ብሔራዊ የምርምር ካውንስል መሰረት ይጥላል።

ይህ ጥናት እና አውደ ጥናት በአሜሪካ ብሔራዊ የምርምር ተቋም እና በሲውዲን አለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ድጋፍ የሚካሄድ ነው።

የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በሚያዚያ 2002 ዓ.ም ከተለያዩ ዘርፎች በተወጣጡ 49 ኢትዮጵያውያን ምሁራን የተቋቋመ ሲሆን ዋና ዓላማው ሁሉም የሳይንስ ዘርፎች እንዲጎለብቱ ማድረግ ነው። የተቋሙ ተልዕኮም የሳይንስ እና የምርምር ባህል እንዲያደግ እና አገር በቀል እውቀትን ጨምሮ የሳይንስ እውቀት እንዲጎለብት ማገዝ ነው። የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በመጋቢት ወር 2004 ዓ.ም በአዋጅ ቁጥር 783/2013 የተቋቋመ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ነው።